

ብሔራዊ ዕርቅ ጠያቂዎች አርፋቹህ ተቀመጡ!!!

ታችኛውን መስከረም ወር ላይ ከዚህ በታች በጽሑፉ ውስጥ የምታነበትን ጉዳይ ተንብዩ ነበረ። ያልኩትም አልቀረ የጭንቁ ቀንም መጣ፤ አቶ ኃይለማርያምና የወያኔ ባለሥልጣናትም ፈራ ተባ እያሉ ጥያቄውን ማስተጋባት ይዘዋል። ጥያቄው ምንድን ነው? ያኔ ካስነበብኩት ጽሑፍ ተረፉ መልካም ንባብ፡-

“ሕወሀት ኢሕአዴግ” በቅርብ ጊዜ የብሔራዊ እርቅ ተማጻኝ!

ብሔራዊ እርቅ (National Reconciliation) በተለይ በእርስ በእርስ ግጭት ደም የተቃባንና የከፋ አደጋ የተጋረጠበትን ኅብረተሰብ ወይም የመባታተን አደጋ የተጋረጠባትን ሀገር በ "ይቅር ለእግዚአብሔር!" ይቅር አባብሎ ሰላም ለማውረድና የቂም በቀልን ዶሴ ዘግቶ በአዲስ መንፈስ ብሔራዊ መግባባትን (National Consensus) ፈጥሮ የአንዲት ሀገርን ሕዝብ በአንድነት አስተባብሮ ለማንቀሳቀስና ህልውናውን ከመረጋጋቱ ጋራ ለማስቀጠል ዓይነተኛ መንገድ ነው።

በሕወሀት ኢሕአዴግ የአገዛዝ ዘመን የዚህ የብሔራዊ እርቅ (National Reconciliation) ጥያቄ በተለያዩ አካላት በተደጋጋሚ ሲቀርብ ቆይቷል። ነገር ግን የአገዛዝ ሥርዓቱ ይህ እርቅ ቢፈጸም የመጀመሪያውና ዋናው ተጠቃሚ እሱ መሆኑን እስከአሁንም ቢሆን መረዳት ባለመቻሉ ምክንያት የተለያዩ የእብሪት ኃይላ ቃሎችን በመሰንዘር ከተለያዩ ወገኖች ለሚቀርብለት ጥያቄ ቀና ምላሽ መስጠት ሳይችል ቀርቷል።

የዚህም ምክንያቱ አንደኛ የሥርዓቱ ባለሥልጣናት የሌላው ጉድፍ እንጅ የራሳቸው ግንድ ስላልታያቸው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ቀኑ ለእነሱ “ሁልጊዜም ፋሲካ” እንደሆነላቸው የሚኖርና አይቀሬው ነገር ማለትም ቀን ተለውጦ ትላንት በሌላው እጅ የነበረው ዛሬ በእነሱ እጅ ያለው ነገ ደግሞ በሌላው እጅ እንደሚገባ ያለመረዳትና ዘለዓለም በእነሱ እጅ የሚኖር ስለመሰላቸው የፈጠረባቸው መሸንገል ናቸው።

በእኔ እምነት ይህ ትንሽ አገዛዝ የቀረበለትን ወርቃማ ዕድል ሊጠቀምበት ሳይችል ቀርቶ በማባከኑ ከጉዳዩ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበትን ዕድል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዳመለጠው አስባለሁ። አርቀው ማሰብ ቢችሉ ወይም የያዙትን የኃላፊነት ቦታ የሚመጥን ጭንቅላት ቢኖራቸውና ነገ ሌላ ቀን ነው ብለው ጥያቄውን በሰዓቱ በቀናነት ተቀብለው አስተናግደውት ቢሆን ኖሮ ለሁሉም መልካም ተአማኒ ሰላም ለሀገርም የጸና መሠረት ያለውና ትክክለኛ የዲሞክራሲ (የባይነ-ሕዝብ) ሥርዓት ለመመሥረት በተቻለ ነበር።

ይህ ዕድል በወያኔም ባይሆን በሌላ ለሀገሪቱና ለሕዝቧ እንደሚኖር አትጠራጠሩ። ለወያኔ ግን ኃጢአቱን ሊያተሥርይለትና በኢትዮጵያ ታሪክ መልካም ስም ሊያሰጠው የሚችለውን መልካም ታሪክ ሠርቶ ማለፍ የሚችልበት ቀን አለፈ። እስከዛሬ ይህ ትንሽ አገዛዝ ተለማኝ ሌሎች ወገኖች ማለትም የሲቢክ (ሕዝባዊ) ማኅበራትና ፖለቲካዊ (እምነተ-አሥተዳደራዊ) ማኅበራት ደግሞ ለማኝ ነበሩ። እመኑኝ አትጠራጠሩ ከዚህ በኋላ ግን ለማኙ ወያኔ ተለማኙ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሆናል። አዲሱን ዓመት 2007 ዓ.ምን ጨምሮ ቀጣዩ ዓመት ለወያኔ ጭንቅና ጥብ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ተስፋን ይዘው መጥተዋል።

ከዚህም የተነሣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወያኔ ይህንን ብሔራዊ እርቅ እሱ በሚመቸው መንገድ አጠናቆ ከጉድ ከውርደትና ሞት ለመዳን የሚችልበትን ስልት በመንደፍና ጭንቅ በገጠመው ቁጥር እየሰበሰበ የሚያሠማራቸውን ከጭንቁ የሚታደጉትን “የሀገር ሽማግሌ” ተብደዎቻቸውን ቀሳጢ ጉዳይ አስፈጻሚዎች በማሠማራት ውትወታውን እንደሚያጠፋው “ምናለ አምሳሉ በሉኝ” ጠብቁ። በእኔ እምነት ሕወሀት ኢሕአዴግ ይህንን ታላቅ ብሔራዊ ቁምነገር መከወን የሚችልበት አቅም ትከሻ ቀናነትና ሰብእና ቅንጣቱ እንኳን የለውም።

በምንም ተአምር በሕወሀት ኢሕአዴግ ከዋኝነት አስተናጋጅነት ኃላፊነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመጣ ሊገኝ የሚችል መሠረት ያለው እውነተኛና ትክክለኛ ሰላምና እርቅ አይኖርም። ምክንያቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ አገዛዝ አንዴ ሁለቱ ሦስቱ ብቻም አይደል ለቁጥር ለሚያዳግት ጊዜ መንግሥት ነኝ ከሚል አካል ፈጽሞ በማይጠበቅ ነውረኛነት፣ ብልግና፣ እብላት፣ ክህደት፣ ማጭበርበርና ማወናበድም በተደጋጋሚ ጊዜያት ስለተካደና ስለተሞኘ ስለተወናበደና ስለተጭበረበረ ወያኔ መታመንን መልሶ ላያገኘው አጥቶታልና ብቻ ሳይሆን ወያኔ ይህንን ማድረግ የሚችልበት ተፈጥሮ ወይም ሰብእና እንደሌለው ሕዝቡ በሚገባ አውቋልና ነው።

አሁንም እርግጠኛ ነኝ ወያኔ ይህንን አስመሳይ እንቅስቃሴ በሚጀምርበት ጊዜ በተቃውሞና በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያሉ የሥልጣን ጥማት ያስቸገራቸው ዜጎች በአገዛዙ በመደለልና የተፈጠረችውን ክፍተት ተጠቅሞ በግል በግል ተጠቃሚ ለመሆን የእንቅስቃሴው አባሪ ተባባሪ ሆነው በመራኮት በሀገርና በሕዝብ ዘላቂ ጥቅም ላይ ከባድ ስሕተትና በደል የሚፈጽሙ ግለሰቦችና ቡድኖች እንደሚኖሩ አትጠራጠሩ።

ምን አለፋቸው የምታዩት ታላቅ ድራማ ይኖራል። ከዚህ በኋላ ከምሁራንም በሉ ከፖለቲከኞች እንዲሁም ከሀገር ሽማግሌዎች ባጠቃላይ ከሀገሪቱ ልኪቃን "የብሔራዊ እርቅን ጥያቄ ለወያኔ አቀረቡ" የሚባሉ ዜጎች ቢኖሩ የነበረውንና ያለውን የተፈጠረውንና የሚፈጠረውን ሀገራዊ ጉዳይ ሁሉ ጨርሰው የማያውቁ ያልተረዱና የማይረዱ የሞህን እንደሆኑ ልነግራቸው እወዳለሁ።

ይህንን ሐሳብ ያለ ምንም ግላዊና ከሀገር ጥቅም ጋር ከማይቃረን ምክንያት ከቀናነት ብቻ የሚያስቡ ዜጎች ካሉ እንደምኞታቸው ቢሆን ምንኛ መልካም በሆነ ነበር። ያለው ሀቅ ግን ከሚያስቡት እጅግ የራቀና የተለየ ነው። የሥርዓቱ ባለሥልጣናት በብዙ ቢሊዮን (ብልፍ) የሚቆጠረውን ከሀገሪቱ የመዘበሩትን ገንዘብ ቢመልሱም እንኳ፣ ለሀገር ለወገን በተቆጩ የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት በታተሩ እየታፈኑ ተወስደውባቸው ልጆቻቸው ወላጆቻቸው በግፍ ተገለውባቸው ለመቅበር እንዲችሉ አይደለም ሞታቸውን እንኳን እንዳያውቁ ተደርገው እርማቸውን እንዲበሉ የተደረጉ ወገኖችን “ግድ የላቹህም ከሁሉም ነገር ሀገር ትበልጣለችና ስለ ሀገር ብላቹህ ይቅር በሉ!” ብለን ማሰመን ብንችልም እንኳ፣ “በገደሉኝ በተሻለኝ” የሚያሰኙ ግፍ በደልና ጥቃት የተፈጸመባቸውን ወገኖችንም እንደዚያው ማሳመን ብንችልም እንኳ፣ ሀገርን ይቅር የማትለው ወያኔ የፈጸማቸው ለይቅርታ የማይመቹ በርካታ የሀገር ክህደት ወንጀሎች አሉና ይህ የብሔራዊ እርቅ ሐሳብ ከወያኔ ጋር ምንም የሚሆን አይደለም።

በወያኔ የተደለሉ የተወሰኑ ወገኖች ተወናብደውና አወናብደው እንዲሆን ቢያደርጉ ግን ሀገሪቱ በኢፍትሐዊ መንገድ በወያኔ እንድታጣቸው የተደረገቻቸውን በርካታ ብሔራዊ ጥቅሞቿን የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀን በወጣለት ጊዜ ሥልጣንን በእጁ ባደረገና የራሱን ሕዝባዊ መንግሥት በመሠረተ ጊዜ ወያኔ በፈጸመው የሀገር ክህደት ያጣናቸውን ብሔራዊ ጥቅሞቹን እንዲመለሱለት ጥያቄ የማቅረብና ሁኔታው በሚጠይቀው መንገድ ማስመለስ የሚችልበትን መብትና ዕድል እንዲያጣ ያደርገዋልና፣ ወያኔ የራሱን ጥቅም ለመስጠበቅ ሲል የተፈራረማቸው ሀገርን የሚጎዱና ጥቅሞቿን አሳልፈው የሰጡ ውሎች የጸኑ ይሆናሉና ለሀገር ጥቅም ሲባል ከወያኔ ጋር ብብሔራዊ ዕርቅ መሸኛኘት የማይታሰብና ፈጽሞ የማይጠቅምም ነው። እነኝህን ወያኔ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል በሚለው አስተሳሰብ ለራሱ ጥቅም ሲል የተፈራረማቸውን ሀገር የሚጎዱ ውሎችን ወደፊት ወዳቂ ማድረግ የምንችለው ወያኔ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይመረጥ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይሁንታንና ውክልናን ሳያገኝ ሥልጣንን በኃይል ይዞ እንደመቆየቱ በመጣበት መንገድ በኃይል የተወገደ እንደሆነ ብቻና ብቻ ነው።

በየዋህነት እንደሚያስቡት ወገኖች በወያኔ እጅ ይህ ቢፈጸም በኋላ ላይ ለማይወጣላቸው ጸጸት እንደሚዳረጉ ነገሩ እርግጥ ነውና ከወዲሁ መጠቀሚያ ከመሆን እንዲቆጠቡ ማስገንዘብ እወዳለሁ። ለነገሩ የፈለገውን ያህል ቢባል በተለያዩ መንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች በወያኔ ተሹመው እያገለገሉ እንደምናያቸው የትምህርታቸውንና የእድሜያቸውን ያህል የማያስቡ እንደ እንስሳ ያለ ሆዳቸው ምንም ነገር የማይታያቸው፤ ካለባቸው የአድር ባይነት ርካሽና ወራዳ ሰብእናቸው የተነሣ የዐፄ ኃይለሥላሴን የደርግን አሁንም ደግሞ የወያኔን ሥርዓት ወይም ደግሞ ደርግን ሲያገለግሉ ቆይተው አሁን ደግሞ የወያኔ ሹመኛ ሆነው ያለ አንዳች የአቋም ችግር እንደሚያገለግሉት ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው የሆኑ ግልሰቦችን እንደባዶ ብርጭቆ የሞሉባቸውን ሁሉ የሚሞሉ፣ በዚህ ርካሽና ወራዳ ማንነታቸውም ከሰው ፊት ሲቀርቡ

ቅንጣትም እንኳን ሐፍረትና መሸማቀቅ የማይታይባቸውን ግለሰቦች አግኝቶ መንቀሳቀሱ አይቀርም። ምን ቢሠራ ምን ቢያደርግ ግን የሕዝብ አመኔታን አያገኝም እንጅ።

ነገር ግን አገዛዙ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንቅሮ እንደተፋው አውቆ ምንም ቢያደርግ ተአማኒነት አግኝቶ ተጠቃሚ በሚሆንበት መንገድ የሚያደርገውን አስመሳይ ብሔራዊ እርቅ (National Reconciliation) መከወን እንደማይችል ከተረዳ ግን ጡንቻው ሊቆየው እስከቻለለት ጊዜ ድረስ እየተንገታገተ ይቆይና የፍጻሜው ሰዓቱ ሲደርስ በየመቀመጫችን የቀበረብንን የዘርና የሃይማኖት የሰዓት ፈንጅዎች (Time Bombs) በማፈንዳትና ሀገሪቱን በማፈራረስ ከዚያ በኋላ እሱን በፈጸማቸው የሀገር ክህደቶቹና ወንጀልኞቹ ለፍርድ የሚያቀርብ ጠያቂና ከሳሽ አካል እንዳይኖርበት ለማድረግ እንደሚሞክር ካለውና ከምናውቀው “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል!” ተፈጥሯቸውና ከእስከዛሬው ፀረ ኢትዮጵያ ሸራቸው በመነሣት መረዳት ይቻላል።

ወያኔ ሁለቴና ሦስቴ አይደለም ሽህ ጊዜ እንኳን በምርጫ ቢሸነፍም ተሸንፎያለሁ ብሎ ሥልጣን የማያስረክብበትም ዋነኛው ምክንያት ይህ ነው። ሥልጣን በለቀቀ ማግሥት በፈጸመው ግፍ፣ ሙስና፣ ወንጀልና የሀገር ክህደት ሁሉ እየታነቀ ለፍርድ እንደሚቀርም አሳምሮ ስለሚያውቅ።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ ወያኔ ከደገሰበት የጥፋት ድግስ አንጻር ሊጠነቀቃቸው የሚገቡ በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም ይህ የወያኔ ሀገሪቱን አፈራርሶ የመጥፋት ሰይጣናዊ ተግባር እውን ይሆናል ብሎ ግን ቅንጣት ታክል እንኳን እንዳይጠራጠርና ሥጋት እንዳያድርበት ማስገንዘብ እወዳለሁ። ይህች ሀገር መቸም ጊዜ ቢሆን ባላት የሠራዊት ብዛትና ኃይል ብቻ በመመካት ከጥፋት የዳነችበት ወይም የተረፈችበት ዘመን ኖሮ አያውቅም። በተደጋጋሚ ጠባቂ ሠራዊት ተፈቶባት ሊበላት ካስፈሰፈባት ጠላትና ከጥፋት የዳነችባቸውን ወቅቶች መለስ ብለን እናስብ።

ይህ በማንና እንዴትስ ሊሆን ቻለ? የዚህች ሀገር ህልውና በሠራዊት ኃይል ተጠብቆ የኖረ አይደለም ይልቁንም በየበረሀው በየገዳሙ በየዋሻው በየፍርኩታው በየበዓታቸው ጤዛ ልሰው፣ ቅጠል ቀምሰው፣ ዳዋ ጥሰው፣ ድንጋይ ተንተርሰው፣ ግርምዓ ሌሊቱን ፀብኦ አጋንንቱን ታግሰው በአስጨናቂ ጾም ጸሎት ሥግደትና የተለያዩ የመከራ ትሩፋት ስለ ተወዳጅ ሀገራቸውና ሕዝባቸው መከራ በመቀበል በሚያለቅሱት በቅዱሳኖቿ ጸሎትና ምልጃ እንጅ። ይህንን ያህልም የተፈተንነውና መከራ እያየን ያለነውም የእነሱን ጸሎት ፈጣሪ ስላልሰማ ወይም ስለማይሰማ አይደለም።

የዚህ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዕብ. 12፣5-11 ላይ ይገኛል “ልጅ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል በሚገሥጽህም ጊዜ አትድከም ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል። ብሎ የሚነጋገረውን ምክር ረስታቸው። ለመቀጣት ታገሡ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርጋቸዋልና። አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? ነገር

ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኗልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃሎች እንጅ ልጆች አይደላቸውም። ከዚህም በላይ የቀጡን የሥጋ አባቶች ነበሩን እናፍራቸውም ነበር እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና በሕይወት ልንኖር በተገባን? እነሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጅ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል” ይላል ቃሉ።

“የእስራኤል ልጆች ሆይ! እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላቸውም? ይላል እግዚአብሔር” ትን. አሞ. 9፤7 በመሆኑም እኛ ኢትዮጵያውያን ልጆች እንጅ ዲቃሎች አይደለንምና ምንም ቢበድሉ የቱንም ያህል ቢረከሱ ቢያምጹብትም ምንም እንደማይላቸው እንደማይቀጣቸው እንደ ሌሎች ሀገራትና ሕዝቦች ዝም አይለንም! እሽ እስከንልና እስከንመለስ ድረስ ይቀጣናል እንጅ።

ለዚህች ሀገር ትናንትና በቅዱሳኖቿ ጸሎትና ልመና እንደሚመጣባትና እንደሚደርስባት የፈተናና የመከራ ክብደትና ብዛት ሳይደርግባት እንደአመጣጡ እየመለስ ክብዙ መከራና ጥፋት የታደጋት አምላክ ዛሬም አለ። በእርግጥ ቃሉ “እሽ ብትሉ ለኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላቸው እንቢ ብትሉ ግን ብታምጹም ሰይፍ ይበላቸዋል” ትን.ኢሳ. 1፤19-20 እንዳለው ይህ ሁሉ ጉድ የመጣብንና የተሰበርነው እንቢ በማለታችን መሆኑን ሁሉም እያንዳንዱ ወደሌላው ሳይሆን ወደ ራሱ ወደ ውስጡ በመመልከት ምን ያህል እንዳመጠን እንደረከስን እንደበደልን ከውስጡ ከሚያገኘው መልስ የሚረዳው ነገር ቢሆንም ምን ብንበድለው ምን ብናሳዝነው እንዲህ ወያኔ ላሰብን ለደገሰብን ዓይነት ጥፋት አሳልፎ ይሰጠናል፤ ይህቺ የቃል ኪዳን ምድር ትፈራርሳለች ብላቸው ን ቅንጣት ታክል እንኳን እንዳትሠጉ። “እመኑ እንጂ አትፍሩ!”

ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በእግዚአብሔር ቸርነትና በራሱ በልጆቹ ጥረት ቀድሞ በመንቃት ከጫፍ እስከ ጫፍ ወያኔ የተከለብንን የዘርና የሃይማኖት ፈንጅቶቹን በማምከን ሌሎች እሾሆቻችንንም በመንቀል በአዲስ መንፈስ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆኖ በመነሣት ከጥፋት ይድናል የሚል የጸና እምነት አለኝ። ለወያኔ የምንሰጠው ወይም የማንከፍገው ነገር ቢኖር ፍትሕና ፍትሕ ብቻ ነው። ሁሉም የዘራውን ማጨዳ ግድ ነው።

ቃሉም እንደሚል “ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና” ገላ 6፤7 ። እናም በብዙ ነገር የቆሰለውን የደማውን ያመረቀዘውን የሀገር አንጀት የሚያጠግገው ቂም በቀልን የሚሸረው ወያኔ ለሠራው ሁሉ በፍትሕ ዋጋውን ሲያገኝ ብቻ ነው።

ለዚህች ከቅርብ እርቀት ላለች ትንሣኤያችንን ለምታረጋግጠው ብሩህ ቀናችንም ታጋዩ አርበኛው ወታደሩም በጽናት ይታገል፤ ሁሉም ዓይነት ሠራተኛ በትጋት ይሥራ፤ ገበሬውም በብርታት ይረስ፤ ካህኑም በንጽሕና ይጸልይ ይቀድስ፤ እናቶችም ያለ እረፍት ይማለሉ፤ ሁሉም ዜጋ እጁ ላይ ባለው ነገር ሁሉ የመጨረሻ ይበርታ!!!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

amsalugkidan@gmail.com

<http://www.ethiopanorama.com>